


































FgArea: [' C1' ]  
NJ15 L1  
2026-03-18 (Day 163)










Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water\_ec']]





Plot [ ' ECopt' ]




Plot Sensor and FgRec Data




Plot [['ETcA\_VN', 'ETcA\_ws'], ['ETcB\_VN', 'ETcB\_ws']]




Plot [['ETcAraw:o', 'ETcA']]




Plot [['ETcBraw:o', 'ETcB']]







Plot [['taoc', 'taoc\_raw:ro', 'taoc\_avg:r-']]







Plot [['setVI\_ETcI', 'setVI\_fgRec', 'setVI\_VN', 'sISetVI']]







Plot ET/VN




Plot Fv and fertilizer usage




Fertilizer Range Source: kerleyL, kerleyH, UnivFL, TNAI, Haifa










Trend plot for L1AG1\_C1





# FgDaily














| A阀开关时间(秒)   | B阀开关                             |
|---|----------------------------------|
| 5, '关': 14, '占空比': 50.0], ['开': 35, '关': 44, '占空比': 50.0] | ['开': 15, '关': 24, '占空比': 50.0], |
| 5, '关': 14, '占空比': 50.0], ['开': 35, '关': 44, '占空比': 50.0] | ['开': 15, '关': 24, '占空比': 50.0], |







L1AC1

|   |   |
|---|---|
| A阀开关时间(秒)<br>'关': 14, '占空比': 50.0], ['开': 35, '关': 44, '占空比': 50.0] | B阀开关时间(秒)<br>['开': 15, '关': 24, '占空比': 50.0], ['开': 15, '关': 24, '占空比': 50.0] |
|---|---|










|   |  |
|---|--|
| A阀开关时间(秒)   | B阀开关时间(秒)  |
| '关' : 14, '占空比' : 50.0], ['开' : 35, '关' : 44, '占空比' : 50.0] | ['开' : 15, '关' : 24, '占空比' : 50.0], ['关' : 14, '占空比' : 50.0] |


上次灌溉流速比过去5天平均小 (0.63 vs 0.7), 可能管道压力异常或有管道堵塞  
 施肥机灌溉量与预期值不符 (44.0 : 35.0), 可能水表需要校准  
 默认实际灌溉35.0 ml.





m=475, FV0=0, deltaM=0.09










| A阀开关时间(秒)   | B阀开                             |
|---|---------------------------------|
| 5, '关': 14, '占空比': 50.0], ['开': 35, '关': 44, '占空比': 50.0] | ['开': 15, '关': 24, '占空比': 50.0] |
| 5, '关': 14, '占空比': 50.0], ['开': 35, '关': 44, '占空比': 50.0] | ['开': 15, '关': 24, '占空比': 50.0] |


滴头平均流速偏大 (0.76 vs def 0.5), 请检查

上次灌溉流速比过去5天平均小 (0.54 vs 0.76), 可能管道压力异常或有管道堵塞

默认实际灌溉20.0 ml.







| A阀开关时间(秒)  | B阀开                                |
|--|------------------------------------|
| : 5, '关' : 14, '占空比' : 50.0], ['开' : 35, '关' : 44, '占空比' : 50.0] | [['开' : 15, '关' : 24, '占空比' : 50.0 |
| : 5, '关' : 14, '占空比' : 50.0], ['开' : 35, '关' : 44, '占空比' : 50.0] | [['开' : 15, '关' : 24, '占空比' : 50.0 |
| ['开' : 5, '关' : 14, '占空比' : 50.0]                                |                                    |
| : 5, '关' : 14, '占空比' : 50.0], ['开' : 35, '关' : 44, '占空比' : 50.0] | [['开' : 15, '关' : 24, '占空比' : 50.0 |
| : 5, '关' : 14, '占空比' : 50.0], ['开' : 35, '关' : 44, '占空比' : 50.0] | [['开' : 15, '关' : 24, '占空比' : 50.0 |

滴头平均流速偏大 (0.77 vs def 0.5), 请检查

上次灌溉流速比过去5天平均小 (0.63 vs 0.77), 可能管道压力异常或有管道堵塞

施肥机灌溉量与预期值不符 (44.0 : 35.0), 可能水表需要校准

默认实际灌溉35.0 ml.

